



Office of the Deputy Mayor for Education
John A. Wilson Building | 1350 Pennsylvania Ave, NW, Suite 307 | Washington, DC 20004

ጁን 1, 2021

ውድ የዲስትሪክት ቤተሰቦች፣

ያለ ምንም ጥርጥር፣ ለትምህርት ቤቶቻችን ይህ ዓመት ከየትኛውም ሌላ ዓመት የተለየ ነበረ። ከፊታችን ለማመን የሚከብዱ ተግዳሮቶች አጋጥመውናል። ለትምህርት አዲስ አቀራረብን ተጉዘናል። እና በመቶዎች የሚቆጠሩ የቪርጅል ማህበረሰቦችን ገንብተናል። ባለፉት አስራ ስድስት ወራት ውስጥ የተማሪዎቻችን መማር እና የሰሜት እድገትን መደገፍ ውስጥ ከፍተኛ ዋጋ ያለው ሚና ለተጫወታችሁ ለወሳኝ መምህራኖቻችን፣ እና ለአርስታ-ወላጆቻችን እና ቤተሰቦቻችን ለዘላለም አመሰግናለሁ።

አሁን፣ ለሚቀጥለው ትምህርት ዓመት፣ ሁሉም ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት የሚመለሱበትን፣ የምንጠባበቅበት ጊዜ ስለሆነ ማመዘገን እንችላለን። ተማሪዎቻችን በትምህርት ቤት ውስጥ በጓደኞች እና ተንከባካቢ መምህራን ሲከበቡ የተሻለ ይሰራሉ። እና ሁሉም ትምህርት ቤቶች ሙሉ በሙሉ ክፍት እንዲሆኑ፣ እና ሁሉንም ተማሪዎች ደህንነታቸው በተጠበቀ መልክ እንዲያገለግሉ፣ ከንቲባ ባውሰር ግልጽ ዓላማ አስቀምጠዋል።


ይህንን እውን ለማድረግ፣ የትምህርት ቤት-ወጪ ሰራተኞች እና የዲስትሪክት ኤጀንሲዎች ደህንነት ያላቸው ተቋማትን ለመፍጠር እና ተለዋዋጭ ፕሮግራሞችን ለማዘጋጀት ጠንክረው እየሰሩ ነው። በዚህ ትምህርት ዓመት፣ ከ 28,000 በላይ የሆኑ የህዝብ ትምህርት-ቤት ተማሪዎችን ለበአካል ትምህርት መልሰን እንድናመጣ ያዘነን እስካሁን ባከናወናቸው ኢንቨስትመንቶች እና እቅዶች ኩራት ይሰማናል። በመምህራኖቻችን እና ሰራተኞቻችን ቆራጥነት ተገርመናል፣ እና ህጻናት ወደ ትምህርት-ቤት ህንጻዎች ሲመለሱ በሚያሳዩት ደስታ ከፍ ብለናል።

ብዙ ቤተሰቦች ወደ ትምህርት-ቤት ስለመመለስ እና የቪርጅል አማራጭ ይቀርብ እንደሆነ ጥያቄዎች እንዳሏቸው አውቃለሁ። በአካል ትምህርት ወሳኝ ጥቅማጥቅሞች፣ እና የተማሪዎች፣ ሰራተኞች፣ እና ቤተሰቦች ደህንነትን ለመደገፍ ሲባል የሚደረጉ ጠንካራ የጤና እና ደህንነት ፕሮቶኮሎች የተነሳ፣ በ2021-22 የትምህርት ዓመት ውስጥ የርቀት ትምህርት በ COVID-19/ኮሮናቫይረስ ምክንያት የርቀት ትምህርት ለማያስፈልጋቸው ጥቂት የተማሪዎች ቁጥር ብቻ ይገኛል። ያንን ፍላጎት ለመመዘገብ ቤተሰቦች ከልጃቸው ሀኪም ወይም ተግባራዊ ነርስ ጋር ይሰራሉ። ስለዚህ ሂደት ከልጅዎ ትምህርት-ቤት ተጨማሪ መረጃ እንደሚደርስዎ መጠበቅ ይችላሉ።

የእያንዳንዱ ሰው ሁኔታዎች የተለየ እንደሆነ፣ እና ቤተሰቦች ሙሉ በሙሉ በአካል ትምህርት ስለመመለስ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ቅሬታዎች እና የምችት ደረጃዎች እንዳሏቸው አውቃለሁ። በሰማናቸው የተለያዩ አመለካከቶችን እውቅና እንሰጣለን እናም ዋጋ እንሰጣለን እንዲሁም የልጅዎ ደህንነት የኛ ቁጥር አንድ ቅድሚያ የሚሰጠው እንደሆነ ልናረጋግጥልዎ እንወዳለን። እባክዎ ደህንነት ያለው እና አቀባበል ያለው ወደ ትምህርት-ቤት መመለስን ለማረጋገጥ እያዳመጥን እና ሁሉንም ጥንቃቄዎችን እየወሰድን እንደሆነ ይወቁ።

እኛ በጋራ ብዙ ነገር አሳልፈናል፣ እና ለልጆቻችን የሚቻለውን ተመራጭ የትምህርት ልምድን ለማቅረብ ሁሉንም ማስተካከል ለመቀጠል ይህ ለኛ እንደ ከተማ ወሳኝ ወቅት ነው። በዚህ በጋ ተማሪዎቻችን መልሰን ትምህርት ቤት ለማግኘት በጉጉት እየጠበቅን ነው።

ከሰላምታ ጋር፣


ፓውል ኪህን
የትምህርት ምክትል ከንቲባ